

የኮቪድ-19 (የኮሮና ቫይረስ በሽታ) አስመልክቶ የተዘጋጀ ጋዜጣዊ መግለጫ

የካቲት 17/2012

ዓለም አቀፍ

- በዓለም የጤና ድርጅት ሪፖርት መሰረት እስከ የካቲት 17/2012 ይህ መረጃ እስከ ተጠናቀረበት ሰዓት ድረስ ያለው በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ቁጥር ሰማንያ ሺህ አንድ መቶ አርባ ሁለት (80,142) ሲሆን ሁለት ሺህ ስድስተ መቶ ዘጠና ስምንት (2,698) ሰዎች በቫይረሱ ምክንያት ህይወታቸው አልፏል።
- በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች አዲስ ሪፖርት ያደረጉትን ሊባኖስ፣ ባህሬን፣ ኦማን እና አፍጋኒስታንን ጨምሮ በ34 ሀገራት ውስጥ ሪፖርት ተደርጓል።

ሀገር ዓቀፍ

- በአጠቃላይ ከጥር 15/2012 ጀምሮ በቦሌ አውሮፕላን ማረፊያ በ7ቱ መግቢያዎች 191,707 በላይ የሚሆኑ መንገደኞች በሙቀት ልዩታው ያለፉ ሲሆን ከነዚህ ውስጥ 4,821 በሽታውን ሪፖርት ካደረጉ ሃገራት የመጡ ናቸው። በሁሉም ወደ ሀገር መግቢያ ጣቢያዎች 324,555 በሙቀት መለያው (ኢቦላና ኮቪድ-19 በማጣመር) አልፏል።
- ከባለፈው ጋዜጣዊ መግለጫ በኋላ ይህ መረጃ እስከተጠናከረበት ጊዜ ድረስ በቦሌ አውሮፕላን ማረፊያ በ7ቱ መግቢያዎች 45,350 በላይ የሚሆኑ መንገደኞች በሙቀት ልዩታው ያለፉ ሲሆን ከነዚህ ውስጥ 920 በሽታውን ሪፖርት ካደረጉ ሃገራት የመጡ ናቸው።
- ከሳምንቱ ጋዜጣዊ መግለጫ በኋላ በክትትል ላይ የነበሩ ነገር ግን 14 ቀናት የሞላቸው 390 ሰዎች ክትትላቸው የተቋረጠ ሲሆን በአሁኑ ሰዓት 829 የሚሆኑት ደግሞ ባሉበት ቦታ ሆነው የጤና ክትትል አየተደረገላቸው ይገኛል።
- ከባለፈው ሳምንት ጀምሮ ይህ መረጃ እስከተጠናከረበት ጊዜ ድረስ 12 አዳዲስ ጭምጭምታዎች ለኢንስቲትዩቱ የድንገተኛ የሕብረተሰብ ጤና አደጋዎች ምላሽ ማስተባበሪያ ማዕከል (Public Health Emergency Operation Center) የደረሱ ሲሆን በሁሉም ጥቆማዎች ላይ ማጣራት ተደርጎ የበሽታውን ምልክት ያላሳዩ መሆኑ ተረጋግጧል።

- በአጠቃላይ ከጥር 15/2012 ጀምሮ እስከ አሁን ድረስ 72 ጭምጭምታዎች ለኢንስቲትዩቱ ድንገተኛ የሕብረተሰብ ጤና አደጋዎች ምላሽ ማስተባበሪያ ማዕከል (Public Health Emergency Operation Center) ደርሰው በሁሉም ጥቆማዎች ላይ ማጣራት ተደርጓል።
- ከነዚህም ጥቆማዎች 18ቱ የበሽታውን ምልክቶችን በማሳየታቸው እና የቻይና ጉዞ ታሪክ ስለነበራቸው በተለያዩ ጊዜ በለይቶ ማቆያ ማእከል እንዲቆዩ ተደርጓል። በመሆኑም 18 ቱንም የላቦራቶሪ ምርመራ ተደርጎላቸው ከሻይረሱ ነጻ መሆናቸው በመረጋገጡ ወደ ሕብረተሰቡ እንዲቀላቀሉ ተደርጓል።
- በ8335 የነጻ የስልክ መስመር አጠቃላይ 3,533 ጥሪዎች የደረሱ ሲሆን ከነዚህም ውስጥ 1,131 ከኮቪድ-19 ጋር የተያያዙ ናቸው። 878ቱ ከባለፈው ጋዜጣዊ መግለጫ በኋላ የደረሱ ሲሆኑ 332ቱ ከኮቪድ-19 ጋር የተያያዙ ናቸው።
- በኢንስቲትዩቱ ዋና ዳይሬክተር የሚመራው የቴክኒክ ግብረ ሀይል ሳምንታዊ መደበኛ ስብሰባውን አካሂዶ የተለያዩ አቅጣጫዎች አስቀምጧል።
- የኢንስቲትዩቱ እና የክልል የድንገተኛ የሕብረተሰብ ጤና አደጋዎች ምላሽ ሰጪ ማዕከል አስተባባሪዎች ስብሰባ አካሂደዋል፤ በሲዲሲ አፍሪካ ድጋፍ ባለሙያዎች ወደ ውጭ ሀገር ሂደው ስለ ድንበር ቅኝት እና ኬዝ ማኔጅመንት ሰልጥነዋል።
- ለሁሉም ክልሎች አስፈላጊውን ግብዓቶች በማሟላት የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠናዎች እየተሰጡ ይገኛል።
- የተለያዩ ፕሮቶኮሎች ተዘጋጅተው ለሚመለከታቸው ተሰራጭተዋል።

ጥንቃቄ መደረግ ያለባቸው ጉዳዮች

የኮሮና ቫይረስ በሽታ (ኮቪድ-19) ካለባቸው አገሮች የመጡ ከሆነ፦

- የኮሮና ቫይረስ በሽታ ነጭ ጥቁር የቆዳ ቀለም ሳይለይ ሁሉንም የሰው ዘር የሚያጠቃ በሽታ ነው። አስካሁን የተረጋገጠ መድሐኒት ወይም ክትባት የሌለው በመሆኑ ሕብረተሰቡ ይህንን በመረዳት እና የጥንቃቄ መንገዶችን በማወቅ እንዲሁም በመተግበር በሽታውን እንዲከላከል ኢንስቲትዩቱ ያሳስባል።
- እራስዎን ከሌሎች ሰዎች እና ከቤተሰብ አባላት ለ14 ቀናት በማግለል ጤናዎን ይከታተሉ!

- በየዕለቱ የጤናዎትን ሁኔታ ለመከታተል ለሚደውሉ ባለሙያዎች ትክክለኛ መረጃ በመስጠት ይተባበሩ!
- ትኩሳት፣ ሳልና የመተንፈስ ችግር ካጋጠመዎት ላስቸኳይ የህክምና እርዳታ 8335 ይደውሉ፤
- በሚያስሉበት እና በሚያስነጥሱበት ጊዜ አፍና አፍንጫዎትን ክንድዎን በማጠፍ ወይም በሶፍት ይሸፍኑ፤ እጅዎን በሳሙናና በውሃ ይታጠቡ!
- በተጨማሪም ህብረተሰቡ በሀገራችን እስካሁን በሻይረሱ መያዙ የተረጋገጠ ሰው አለመኖሩን አውቆ ሳይዘናጋ የበለጠ ጥንቃቄ ኢንዱያደርን ኢንስቲትዩቱ ያሳስባል።

ለተጨማሪ መረጃ በነፃ የስልክ መስመር 8335 ወይም በመደበኛ የስልክ ቁጥር 0118276796 ወይም በኢሜል አድራሻችን ephieoc@gmail.com በመጠቀም ማግኘት ይቻላል።

የኢትዮጵያ የሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት

የካቲት 17/2012